

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራአምስተኛ ዓመት ቁጥር ፵፰  
አዲስ አበባ ሐምሌ ፫ ቀን ፪ሺ፩ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

15<sup>th</sup> Year No. 48  
ADDIS ABABA 10<sup>th</sup> July, 2009

ማውጫ

CONTENTS

አዋጅ ቁጥር ፮፻፵፪/፪ሺ፩ ዓ.ም

Proclamation No 642/2009

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈፃሚ አካላትን  
ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ /ማሻሻያ/ አዋጅ ... ገጽ  
፱ሺ፯፻፶፪

Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the  
Federal Democratic Republic of Ethiopia (amendment)  
Proclamation .....4752

አዋጅ ቁጥር ፮፻፵፪/፪ሺ፩

PROCLAMATION NO. 642/2009

**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን  
የወጣውን አዋጅ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ**

**A PROCLAMATION TO AMEND THE  
PROCLAMATION PROVIDING THE DEFINITION  
OF POWERS AND DUTIES OF THE EXECUTIVE  
ORGANS OF THE FEDERAL DEMOCRATIC  
REPUBLIC OF ETHIOPIA**

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን  
የወጣውን አዋጅ ቁጥር ፱፻፸፩/፲፱፻፺፰ /እንደተሻሻለ/  
እንደገና ለማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS, it has become necessary to further  
amend the Definition of Powers and Duties of the  
Executive Organs of the Federal Democratic Republic  
of Ethiopia Proclamation No. 471/2005;

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭ (፩) መሠረት የሚከተለው  
ለው ታውጏል።

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1)  
of the Constitution of the Federal Democratic Republic of  
Ethiopia it is hereby proclaimed as follows:

**፩ አጭር ርዕስ**

**1. Short Title**

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ /ማሻሻያ/ አዋጅ ቁጥር  
፮፻፵፪/፪ሺ፩” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

This Proclamation may be cited as the “Definition  
of Powers and Duties of the Executive Organs of  
the Federal Democratic Republic of Ethiopia  
(amendment) Proclamation No. 642/2009”.

**፪ ማሻሻያ**

**2. Ratification of the Agreement**

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን  
የወጣው አዋጅ ቁጥር ፱፻፸፩/፲፱፻፺፰ እንደሚከተለው  
ተሻሻሏል።

The Definition of Powers and Duties of the Executive  
Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia  
Proclamation No. 471/2005 is hereby amended as  
follows:-

የአዋጁ አንቀጽ ፲፱ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፱ ተተክቷል።

«፲፱. የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር

የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል።

- ፩. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የአገሪቱን የኢኮኖሚ ዕድገት ቀጣይነትና ፍትሀዊነት ለማረጋገጥ እንዲሁም የተረጋጋ የማይክሮ ኤኮኖሚ እንዲኖር ለማድረግ የሚያስችል ፖሊሲ ያመነጫል፣ አፈፃፀሙንም በመከታተል ኤኮኖሚውን በተገቢው መንገድ ያስተዳድራል፣ የኢኮኖሚውን አፈፃፀም የሚያሳይ ሪፖርት ያቀርባል፣
- ፪. አገራዊ የልማት ዕቅድ አዘገጃጀትና አፈፃፀም ሥርዓት ይዘረጋል፣ የሚመለከታቸውን አካላት በማስተባበር የአገሪቱን የኢኮኖሚና የማህበራዊ ልማት ዕቅድ ያዘጋጃል፣ ሲፈቀድም በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፣
- ፫. የልማት ፕሮጀክቶች የአዘገጃጀትና የአፈፃፀም ሥርዓት ይዘረጋል፣ ለፋይናንስ ሲንግ በሚቀርቡ ፕሮጀክቶች ላይ የቅድመ ትግበራ ግምገማ ያካሂዳል፣
- ፬. የፌዴራል መንግሥቱን አጠቃላይ፣ የክፍላት-ኤኮኖሚና የመድብል ዘርፎች የልማት ዕቅዶች አፈፃፀም ይከታተላል፣ ይገመግማል፣ የክልሎችን የልማት አፈፃፀም በጥቅሉ የሚያካትት አገራዊ የልማት ዕቅዶች አፈፃፀም ዓመታዊ ሪፖርት ያዘጋጃል፣
- ፭. የማክሮ ኤኮኖሚ እና የፌስካል ፖሊሲዎችን በተለይም ለታክስና ለቀረጥ ሕጎች መሠረት የሚሆኑ ፖሊሲዎችን ያመነጫል፣ በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፣
- ፮. የፌዴራል መንግሥቱን የበጀት፣ የሂሳብ አያያዝ፣ የክፍያና የውስጥ ኦዲት ሥርዓት ይዘረጋል፣ በሥራ ላይ መዋሉን ይከታተላል፣ በፌዴራልና በክልል መንግሥታት ደረጃ የሚዘረጉ የበጀት፣ የሂሳብ አያያዝ ፣ የክፍያና የውስጥ ኦዲት ሥርዓቶች የተጣጣሙ መሆናቸውን ያረጋግጣል፣
- ፯. የፌዴራል መንግሥቱን በጀት ያዘጋጃል፣ በተፈቀደው በጀት መሠረት ክፍያ ይፈፀማል፣ በበጀቱን አፈፃፀም ይገመግማል፣

Article 19 of the Proclamation is repealed and replaced by the following new Article 19.

“19. Ministry of Finance and Economic Development

The Ministry of Finance and Economic Development shall have the powers and duties to:

- 1. initiate policies that ensure sustainable and equitable economic development as well as macro-economic stability in the country, in cooperation with the concerned organs, manage the economy by monitoring the implementation of such policy and submit reports on the performance of the economy;
- 2. establish a system for the preparation and implementation of national development plan, and in cooperation with the concerned organs prepare the country’s economic and social development plan and follow-up the implementation of the same when ratified;
- 3. establish a system for the preparation and implementation of development projects; conduct pre-implementation evaluation of project proposals submitted for financing;
- 4. follow-up and evaluate the performance of general, sectoral and multisectoral development plan; prepare a report on the implementation of national development plan which shall include the performance of regional plans;
- 5. initiate macro-economic and fiscal policies that particularly serve as a basis for taxes and duties and follow-up implementation of the same;
- 6. establish systems of budgeting, accounting, disbursement and internal audit for the Federal Government, and follow-up implementation of the same; ensure the harmonization of systems of budgeting, accounting, disbursement and internal audit established at the levels of both federal and regional governments;
- 7. prepare the Federal Government budget, make disbursements in accordance with the budget approved, evaluate the performance of the budget;

- ፳. የፌዴራል መንግሥቱን የግዢና የንብረት አስተዳደር ሥርዓት ይዘረጋል፤ በሥራ ላይ መዋሉን ይቆጣጠራል፤
- ፱. የውጭ ዕርዳታና ብድር ያሰባስባል፤ ይደራደራል፤ ይፈርማል፤ አፈፃፀሙንም ይከታተላል፤
- ፲. ከተለያዩ መንግሥታት ጋር የሚደረገውን የኤኮኖሚ ትብብር እንዲሁም የኤኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር ከተቋቋሙ ዓለም ዐቀፍና አህጉራዊ ድርጅቶች ጋር የሚደረገውን ግንኙነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤ የዚህ ዓይነት ትስስር በአገሪቱ የኤኮኖሚ አፈፃፀም ላይ የሚኖረውን ውጤት ይከታተላል፤
- ፲፩. የፌዴራል መንግሥት አክሲዮኖችን፤ የሚተላለፉና የማይተላለፉ የገንዘብ ሰነዶችንና ሌሎች ተመሳሳይ ተቀማጭ የገንዘብ ሀብቶችን ይይዛል፤ ይጠብቃል፤
- ፲፪. የአገሪቱን የሥነ - ሕዝብ ፖሊሲ ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም አፈፃፀሙን ይከታተላል፤ ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፲፫. ለካርታ ሥራ እና ለስታትስቲክስ ኤጀንሲዎች የተሰጡ ተግባርና ኃላፊነቶች በአግባቡ እንዲከናወኑ መደረጋቸውን ያረጋግጣል።”

**፫. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

**አዲስ አበባ ሐምሌ ፫ ቀን ፪ሺ፩ ዓ.ም**

**ግርማ ወልደጊዮርጊስ**

**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት**

- 8. establish a system of procurement and property administration for the Federal Government and supervise the implementation of the same;
- 9. mobilize, negotiate and sign foreign development aid and loans, and follow-up implementation of the same;
- 10. manage and coordinate the bilateral economic cooperation as well as the relationship with international and regional organizations set-up to create economic cooperation; follow-up the impact of the same on the performance of the country's economy;
- 11. be the depository of and safeguard the Federal Government's shares, negotiable and non-negotiable instruments and other similar financial assets;
- 12. formulate the population policy of the country, upon approval follow-up, coordinate and supervise its implementation;
- 13. ensure the proper carrying out of duties and responsibilities entrusted to the Ethiopian mapping and statistics agencies.”

**3. Effective Date**

This Proclamation shall enter into force up on the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

**Done at Addis Ababa, this 10<sup>th</sup> day of July, 2009**

**GIRMA WOLDEGIORGIS**

**PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**